



ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރީ ސަރުކާރުގެ
 ފަރާތުން
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރީ ސަރުކާރުގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރީ ސަރުކާރުގެ
 ފަރާތުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

171-M(F2) /IUL/2023/239

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރީ ސަރުކާރުގެ

29 ޖުލައި 2023

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރީ ސަރުކާރުގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރީ ސަރުކާރުގެ

PC-171/2023/W009

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރީ ސަރުކާރުގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރީ ސަރުކާރުގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރީ ސަރުކާރުގެ

Catering Services for Staffs and Arrestees at
 K.Guraidhoo Police Station

הוראת הוראה להוראה, הוראת הוראה, הוראת הוראה

<p>הוראת הוראה להוראה, הוראת הוראה, הוראת הוראה</p>	
<p>2.8</p> <p>הוראת הוראה להוראה, הוראת הוראה, הוראת הוראה</p>	
<p>2.9</p> <p>הוראת הוראה להוראה, הוראת הוראה, הוראת הוראה</p>	
<p>2.10</p> <p>הוראת הוראה להוראה, הוראת הוראה, הוראת הוראה</p>	
<p>2.11</p> <p>הוראת הוראה להוראה, הוראת הוראה, הוראת הוראה</p>	
<p>2.12</p> <p>הוראת הוראה להוראה, הוראת הוראה, הוראת הוראה</p>	
<p>2.13</p> <p>הוראת הוראה להוראה, הוראת הוראה, הוראת הוראה</p>	
<p>3.0</p> <p>הוראת הוראה להוראה, הוראת הוראה, הוראת הוראה</p>	
<p>3.1</p> <p>(א) הוראת הוראה להוראה, הוראת הוראה, הוראת הוראה</p> <p>(ב) הוראת הוראה להוראה, הוראת הוראה, הוראת הוראה</p> <p>(ג) הוראת הוראה להוראה, הוראת הוראה, הוראת הוראה</p> <p>(ד) הוראת הוראה להוראה, הוראת הוראה, הוראת הוראה</p> <p>(ה) הוראת הוראה להוראה, הוראת הוראה, הוראת הוראה</p> <p>(ו) הוראת הוראה להוראה, הוראת הוראה, הוראת הוראה</p>	

መግቢያ ስርዓት ለማሰባሰብ፣ ለማሰባሰብ፣ ለማሰባሰብ፣ ለማሰባሰብ

<p>መግቢያ ስርዓት ለማሰባሰብ፣ ለማሰባሰብ፣ ለማሰባሰብ፣ ለማሰባሰብ</p>	
<p>7.0</p>	
<p>7.1</p> <ul style="list-style-type: none"> • መግቢያ ስርዓት ለማሰባሰብ፣ ለማሰባሰብ፣ ለማሰባሰብ፣ ለማሰባሰብ • መግቢያ ስርዓት ለማሰባሰብ፣ ለማሰባሰብ፣ ለማሰባሰብ፣ ለማሰባሰብ • መግቢያ ስርዓት ለማሰባሰብ፣ ለማሰባሰብ፣ ለማሰባሰብ፣ ለማሰባሰብ 	
<p>8.0</p>	
<p>8.1</p>	
<p>9.0</p>	
<p>9.1</p>	
<p>10.0</p>	
<p>10.1</p>	
<p>11.0</p>	
<p>11.1</p>	
<p>11.2</p>	
<p>11.3</p>	

ወጪ ለሰነድ ማረጋገጫ ማድረግ፣ ማስጠንቀቂያ ማድረግ፣ ጥገና ማድረግ፣ ማሻሻያ ማድረግ፣ ማስፈሰፍ

11.4	ገንዘብ ማረጋገጫ ማድረግ፣ ማስጠንቀቂያ ማድረግ፣ ጥገና ማድረግ፣ ማሻሻያ ማድረግ፣ ማስፈሰፍ
12.0	ሰነድ ማረጋገጫ ማድረግ
12.1	ሰነድ ማረጋገጫ ማድረግ፣ ማስጠንቀቂያ ማድረግ፣ ጥገና ማድረግ፣ ማሻሻያ ማድረግ፣ ማስፈሰፍ
12.2	ገንዘብ ማረጋገጫ ማድረግ፣ ማስጠንቀቂያ ማድረግ፣ ጥገና ማድረግ፣ ማሻሻያ ማድረግ፣ ማስፈሰፍ
12.3	ሰነድ ማረጋገጫ ማድረግ፣ ማስጠንቀቂያ ማድረግ፣ ጥገና ማድረግ፣ ማሻሻያ ማድረግ፣ ማስፈሰፍ
12.4	ሰነድ ማረጋገጫ ማድረግ፣ ማስጠንቀቂያ ማድረግ፣ ጥገና ማድረግ፣ ማሻሻያ ማድረግ፣ ማስፈሰፍ
13.0	ወጪ ማስፈሰፍ
13.1	ገንዘብ ማረጋገጫ ማድረግ፣ ማስጠንቀቂያ ማድረግ፣ ጥገና ማድረግ፣ ማሻሻያ ማድረግ፣ ማስፈሰፍ
13.2	ገንዘብ ማረጋገጫ ማድረግ፣ ማስጠንቀቂያ ማድረግ፣ ጥገና ማድረግ፣ ማሻሻያ ማድረግ፣ ማስፈሰፍ
13.3	ወጪ ማስፈሰፍ ማድረግ፣ ማስጠንቀቂያ ማድረግ፣ ጥገና ማድረግ፣ ማሻሻያ ማድረግ፣ ማስፈሰፍ
13.4	ወጪ ማስፈሰፍ ማድረግ፣ ማስጠንቀቂያ ማድረግ፣ ጥገና ማድረግ፣ ማሻሻያ ማድረግ፣ ማስፈሰፍ
13.5	ወጪ ማስፈሰፍ ማድረግ፣ ማስጠንቀቂያ ማድረግ፣ ጥገና ማድረግ፣ ማሻሻያ ማድረግ፣ ማስፈሰፍ
13.6	13.5 ሰነድ ማረጋገጫ ማድረግ፣ ማስጠንቀቂያ ማድረግ፣ ጥገና ማድረግ፣ ማሻሻያ ማድረግ፣ ማስፈሰፍ
13.7	ወጪ ማስፈሰፍ ማድረግ፣ ማስጠንቀቂያ ማድረግ፣ ጥገና ማድረግ፣ ማሻሻያ ማድረግ፣ ማስፈሰፍ

مۆھرىم ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش، مۇستەھكەم، مۇھىم ۋە تىرىشچانلىق، ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش، ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش

بىرىنچى قىسىم 2 جەدۋىلى

1 - (مۇستەھكەم ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش) جەدۋىلى

#	مۇستەھكەم ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش
1	<input type="checkbox"/> مۇستەھكەم ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش (جەدۋىلى 1)
مۇستەھكەم ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش	
2	<input type="checkbox"/> مۇستەھكەم ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش (جەدۋىلى 2)
3	<input type="checkbox"/> ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش مۇستەھكەم (جەدۋىلى 7)
4	<input type="checkbox"/> ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش
5	<input type="checkbox"/> مۇستەھكەم ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش (مۇستەھكەم ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش)
6	<input type="checkbox"/> مۇستەھكەم ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش (مۇستەھكەم ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش)
7	<input type="checkbox"/> مۇستەھكەم ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش (مۇستەھكەم ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش)
8	<input type="checkbox"/> مۇستەھكەم ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش (مۇستەھكەم ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش 13 قېتىم ئۆزگەرتىش)
9	<input type="checkbox"/> مۇستەھكەم ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش (مۇستەھكەم ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش)
مۇستەھكەم ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش	
10	<input type="checkbox"/> مۇستەھكەم ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش
11	<input type="checkbox"/> مۇستەھكەم ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش (مۇستەھكەم ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش 3 قېتىم ئۆزگەرتىش ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش)
12	<input type="checkbox"/> مۇستەھكەم ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش
مۇستەھكەم ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش	
13	<input type="checkbox"/> مۇستەھكەم ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش
14	<input type="checkbox"/> مۇستەھكەم ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش
15	<input type="checkbox"/> مۇستەھكەم ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش مۇستەھكەم ۋە ئىشلىرىنى ئۆزگەرتىش



መደብ 2 - የጥያቄ ማረጋገጫ ሰነድ (የጥያቄ ማረጋገጫ ሰነድ)

ጥያቄ - 2 (የጥያቄ ማረጋገጫ ሰነድ)

1. የጥያቄ ማረጋገጫ ሰነድ (የጥያቄ ማረጋገጫ ሰነድ)			
1.1	ሰነድ	1.2	የጥያቄ ማረጋገጫ ሰነድ
1.3	የጥያቄ ማረጋገጫ ሰነድ	1.4	የጥያቄ ማረጋገጫ ሰነድ
2. የጥያቄ ማረጋገጫ ሰነድ (የጥያቄ ማረጋገጫ ሰነድ)			
2.1	የጥያቄ ማረጋገጫ ሰነድ		
2.2	የጥያቄ ማረጋገጫ ሰነድ		
2.3	የጥያቄ ማረጋገጫ ሰነድ	2.4	የጥያቄ ማረጋገጫ ሰነድ
2.5	የጥያቄ ማረጋገጫ ሰነድ		
2.6	የጥያቄ ማረጋገጫ ሰነድ		
2.7	የጥያቄ ማረጋገጫ ሰነድ		
2.8	የጥያቄ ማረጋገጫ ሰነድ		
3. የጥያቄ ማረጋገጫ ሰነድ (የጥያቄ ማረጋገጫ ሰነድ)			
2.1	የጥያቄ ማረጋገጫ ሰነድ	የጥያቄ ማረጋገጫ ሰነድ ለማረጋገጥ የሚያስፈልጉትን ሰነድ ማረጋገጥ ይገባል።	
2.2	የጥያቄ ማረጋገጫ ሰነድ	171-M(F2)/IUL/2023/239	
4. የጥያቄ ማረጋገጫ ሰነድ (የጥያቄ ማረጋገጫ ሰነድ)			
የጥያቄ ማረጋገጫ ሰነድ ለማረጋገጥ የሚያስፈልጉትን ሰነድ ማረጋገጥ ይገባል።			
4.1	የጥያቄ ማረጋገጫ ሰነድ		
4.2	የጥያቄ ማረጋገጫ ሰነድ		
4.3	የጥያቄ ማረጋገጫ ሰነድ	<input type="checkbox"/> አዎ <input type="checkbox"/> አይደለም	
5. የጥያቄ ማረጋገጫ ሰነድ (የጥያቄ ማረጋገጫ ሰነድ)			
የጥያቄ ማረጋገጫ ሰነድ ለማረጋገጥ የሚያስፈልጉትን ሰነድ ማረጋገጥ ይገባል።			
5.1	የጥያቄ ማረጋገጫ ሰነድ		
5.2	የጥያቄ ማረጋገጫ ሰነድ		
6. የጥያቄ ማረጋገጫ ሰነድ (የጥያቄ ማረጋገጫ ሰነድ)			

٥٠٠ ٤٠٠ ٣٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ٥٠ ٢٥ ١٢ ٦ ٣ ١

٥٠٠ ٤٠٠ ٣٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ٥٠ ٢٥ ١٢ ٦ ٣ ١
 ١٢٥ ١٠٠ ٧٥ ٥٠ ٢٥ ١٢ ٦ ٣ ١
 ١٢٥ ١٠٠ ٧٥ ٥٠ ٢٥ ١٢ ٦ ٣ ١

#	١٢٥ ١٠٠ ٧٥ ٥٠ ٢٥ ١٢ ٦ ٣ ١	١٢٥ ١٠٠ ٧٥ ٥٠ ٢٥ ١٢ ٦ ٣ ١	١٢٥ ١٠٠ ٧٥ ٥٠ ٢٥ ١٢ ٦ ٣ ١
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

٦. ١٢٥ ١٠٠ ٧٥ ٥٠ ٢٥ ١٢ ٦ ٣ ١

١٢٥ ١٠٠ ٧٥ ٥٠ ٢٥ ١٢ ٦ ٣ ١

#	١٢٥ ١٠٠ ٧٥ ٥٠ ٢٥ ١٢ ٦ ٣ ١	١٢٥ ١٠٠ ٧٥ ٥٠ ٢٥ ١٢ ٦ ٣ ١	١٢٥ ١٠٠ ٧٥ ٥٠ ٢٥ ١٢ ٦ ٣ ١
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

٨. ١٢٥ ١٠٠ ٧٥ ٥٠ ٢٥ ١٢ ٦ ٣ ١

١٢٥ ١٠٠ ٧٥ ٥٠ ٢٥ ١٢ ٦ ٣ ١

#	١٢٥ ١٠٠ ٧٥ ٥٠ ٢٥ ١٢ ٦ ٣ ١	١٢٥ ١٠٠ ٧٥ ٥٠ ٢٥ ١٢ ٦ ٣ ١	١٢٥ ١٠٠ ٧٥ ٥٠ ٢٥ ١٢ ٦ ٣ ١
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

٩. ١٢٥ ١٠٠ ٧٥ ٥٠ ٢٥ ١٢ ٦ ٣ ١

መግቢያ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን መረጃዎች ይሰጣል፡፡

<p>10.2</p>	<p>የአድራሻ / የግብይት ስም ለማሳደግ የሚያስፈልጉትን መረጃ ይሰጣል፡፡</p>
<p>10.3</p>	<p>የደንበኞች ስም 90 ተኩስ ወይንም የሚሆኑትን ስምዎች ይሰጣል፡፡</p>
<p>11. የደንበኞች ስምዎች</p>	
<p>የደንበኞች ስምዎች</p>	<p>ስም</p>
	<p>ስም</p>
	<p>ድንበኛ</p>
	<p>ስም</p>

ማሳሰቢያ: ይህንን ደንበኞች ስምዎች ይሰጣል፡፡ ለማሳደግ የሚያስፈልጉትን መረጃ ይሰጣል፡፡

Form of Bid Security (Bank Guarantee)

WHEREAS,[*name of Bidder*] (hereinafter called “the Bidder”) has submitted his Bid for the Project no.....issued by the Ministry of Communication, Science & Technology onfor construction of[*name of Contract*] (hereinafter called “the Bid”).

KNOW ALL PEOPLE by these presents that We [*name of Bank*] of [*name of country*] having our registered office at (hereinafter called “the Bank”) are bound unto[*name of Purchaser*] (hereinafter called “the Purchaser”) in the sum of *..... for which payment well and truly to be made to the said Purchaser, the Bank binds itself, its successors, and assigns by these presents.

SEALED with the Common Seal of the said Bank thisday of20.....

THE CONDITIONS of this obligation are:

- (1) If, after Bid opening, the Bidder withdraws his Bid during the period of Bid validity specified in the Form of Bid;
- or
- (2) If the Bidder having been notified of the acceptance of his Bid by the Purchaser during the period of Bid validity:
 - (a) fails or refuses to execute the Form of Agreement in accordance with the Instructions to Bidders, if required; or
 - (b) fails or refuses to furnish the Performance Security, in accordance with the Instruction to Bidders; or
 - (c) does not accept the correction of the Bid Price pursuant to Clause 27,

* The Bidder should insert the amount of the Guarantee in words and figures denominated in Maldivian Rufiyaa. This figure should be the same as shown in Clause 16.1 of the Instructions to Bidders.

we undertake to pay to the Purchaser up to the above amount upon receipt of his first written demand, without the Purchaser’s having to substantiate his demand, provided that in his demand the Purchaser will note that the amount claimed by him is due to him owing to the occurrence of one or any of the three conditions, specifying the occurred condition or conditions.

This Guarantee will remain in force up to and including the date days after the deadline for submission of bids as such deadline is stated in the Instructions to Bidders or as it may be extended by the Purchaser, notice of which extension(s) to the Bank is hereby waived. Any demand in respect of this Guarantee should reach the Bank not later than the above date.

DATE..... SIGNATURE OF THE BANK

Form of Performance Bank Guarantee (Unconditional)

To:
[name & address of Purchaser]

WHEREAS [name and address of Supplier] (hereinafter called "the Supplier") has undertaken, in pursuance of Contract No. dated to execute [name of Contract and brief description of Works] (hereinafter called "the Contract");

AND WHEREAS it has been stipulated by you in the said Contract that the Supplier shall furnish you with a Bank Guarantee by a recognized bank for the sum specified therein as security for compliance with his obligations in accordance with the Contract;

AND WHEREAS we have agreed to give the Supplier such a Bank Guarantee;

NOW THEREFORE we hereby affirm that we are the Guarantor and responsible to you, on behalf of the Supplier, up to a total of *..... [amount of Guarantee] [amount in words], such sum being payable in the types and proportions of currencies in which the Contract Price is payable, and we undertake to pay you, upon your first written demand and without cavil or argument, any sum or sums within the limits of [amount of Guarantee] as aforesaid without your needing to prove or to show grounds or reasons for your demand for the sum specified therein.

*An amount is to be inserted by the Guarantor, representing the percentage of the Contract Price specified in the Contract, in Maldivian Rufiyaa.

We hereby waive the necessity of your demanding the said debt from the Supplier before presenting us with the demand.

We further agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of the Works to be performed there under or of any of the Contract documents which may be made between you and the Supplier shall in any way release us from any liability under this Guarantee, and we hereby waive notice of any such change, addition, or modification.

This Guarantee shall be valid until the date of issue of the Defects Correction Certificate.

SIGNATURE AND SEAL OF THE GUARANTOR

Name of Bank

Address

Date

خەتتە - 5 (ۋاسىيەتلىك مەقسەت)

1.0 بىر قېتىملىق ۋە تەكرارلىنىدىغان مەقسەتلەر:

❖ خەتتە مەتبۇئات (ئىسپات / سەھىھ)

❖ تەكشۈرۈش مەتبۇئاتىنى تەكشۈرۈش / تەكشۈرۈش

1.1 مەتبۇئاتلىق مەتبۇئات ئۆزگەرتىش ۋە مەتبۇئاتلىق مەتبۇئات:

مەتبۇئات	ئىسپات	مەتبۇئات
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	مەتبۇئات
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ۋاسىيەت
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مەتبۇئات
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مەتبۇئات

❖ مەتبۇئاتلىق مەتبۇئات ئۆزگەرتىش، مەتبۇئاتلىق مەتبۇئات ئۆزگەرتىش ۋە مەتبۇئاتلىق مەتبۇئات ئۆزگەرتىش

❖ ئۆزگەرتىش مەتبۇئاتلىق مەتبۇئات ئۆزگەرتىش ۋە مەتبۇئاتلىق مەتبۇئات ئۆزگەرتىش

✓ ئۆزگەرتىش مەتبۇئاتلىق مەتبۇئات ئۆزگەرتىش ۋە مەتبۇئاتلىق مەتبۇئات ئۆزگەرتىش

ۋە مەتبۇئاتلىق مەتبۇئات ئۆزگەرتىش ۋە مەتبۇئاتلىق مەتبۇئات ئۆزگەرتىش

1.2 ئۆزگەرتىش مەتبۇئاتلىق مەتبۇئات ئۆزگەرتىش:

❖ 10 - مەتبۇئاتلىق مەتبۇئات ئۆزگەرتىش

❖ 10 - مەتبۇئاتلىق مەتبۇئات ئۆزگەرتىش

❖ 01 - مەتبۇئاتلىق مەتبۇئات ئۆزگەرتىش

❖ 05 - مەتبۇئاتلىق مەتبۇئات ئۆزگەرتىش

✓ مەتبۇئاتلىق مەتبۇئات ئۆزگەرتىش / مەتبۇئاتلىق مەتبۇئات ئۆزگەرتىش

መረጃውን ለማግኘት ለሚገቡት ሰዎች ለማድረግ ማዘጋጀት ይገባል።

1.3 ለሰዎች ማዘጋጀት ይገባል

ሰዎች ማዘጋጀት

- 1- ሰዎች ማዘጋጀት 06:30 ሰዓት ለ 09:30 ሰዓት
- 2- ሰዎች ማዘጋጀት 12:00 ሰዓት ለ 14:00 ሰዓት
- 3- ሰዎች ማዘጋጀት 16:00 ሰዓት ለ 18:00 ሰዓት
- 4- ሰዎች ማዘጋጀት 19:00 ሰዓት ለ 22:00 ሰዓት
- 5- ሰዎች ማዘጋጀት 01:00 ሰዓት ለ 03:30 ሰዓት

ሰዎች ማዘጋጀት

ሰዎች ማዘጋጀት ለሚገቡት ሰዎች ለማድረግ ማዘጋጀት ይገባል።

- 1- ሰዎች ማዘጋጀት 00:00 ሰዓት ለ 03:00 ሰዓት
- 2- ሰዎች ማዘጋጀት (ሰዎች ማዘጋጀት ለሚገቡት ሰዎች)
- 3- ሰዎች ማዘጋጀት 21:00 ሰዓት ለ 22:00 ሰዓት

1.4 ሰዎች ማዘጋጀት ይገባል

ሰዎች ማዘጋጀት ለሚገቡት ሰዎች ለማድረግ ማዘጋጀት ይገባል።

#	ሰዎች ማዘጋጀት	ሰዎች ማዘጋጀት
01	ሰዎች ማዘጋጀት	01
02	ሰዎች ማዘጋጀት	01

ሰዎች ማዘጋጀት ለሚገቡት ሰዎች ለማድረግ ማዘጋጀት ይገባል።

1.5 ሰዎች ማዘጋጀት ይገባል

- ሰዎች ማዘጋጀት ለሚገቡት ሰዎች ለማድረግ ማዘጋጀት ይገባል።
- ሰዎች ማዘጋጀት ለሚገቡት ሰዎች ለማድረግ ማዘጋጀት ይገባል።

❖ **مەھسۇلاتلارنىڭ تەرتىپلىق تەكشۈرۈلۈشى، مەھسۇلاتلارنىڭ تەرتىپلىق تەكشۈرۈلۈشى، ئۆزگەرتىش**

❖ **مەھسۇلاتلارنىڭ تەرتىپلىق تەكشۈرۈلۈشى، مەھسۇلاتلارنىڭ تەرتىپلىق تەكشۈرۈلۈشى**

❖ **مەھسۇلاتلارنىڭ تەرتىپلىق تەكشۈرۈلۈشى، مەھسۇلاتلارنىڭ تەرتىپلىق تەكشۈرۈلۈشى، مەھسۇلاتلارنىڭ تەرتىپلىق تەكشۈرۈلۈشى**

❖ **مەھسۇلاتلارنىڭ تەرتىپلىق تەكشۈرۈلۈشى، مەھسۇلاتلارنىڭ تەرتىپلىق تەكشۈرۈلۈشى، مەھسۇلاتلارنىڭ تەرتىپلىق تەكشۈرۈلۈشى**

❖ **مەھسۇلاتلارنىڭ تەرتىپلىق تەكشۈرۈلۈشى، مەھسۇلاتلارنىڭ تەرتىپلىق تەكشۈرۈلۈشى، مەھسۇلاتلارنىڭ تەرتىپلىق تەكشۈرۈلۈشى**

حَرَفِيَّةُ - 7 (أَيُّ زِيَارَةٍ حَرَفِيَّةِ)

- أَيُّ زِيَارَةٍ حَرَفِيَّةِ زِيَارَةٍ كِتَابِيَّةِ دَاخِلِيَّةِ أَوْ زِيَارَةٍ كِتَابِيَّةِ نَاخِرِيَّةِ. أَيْ أَيُّ كِتَابِيَّةِ دَاخِلِيَّةِ أَوْ زِيَارَةٍ كِتَابِيَّةِ نَاخِرِيَّةِ.
- أَيُّ كِتَابِيَّةِ رَدِّ كِتَابِيَّةِ أَوْ أَيُّ كِتَابِيَّةِ كِتَابِيَّةِ نَاخِرِيَّةِ أَوْ أَيُّ كِتَابِيَّةِ كِتَابِيَّةِ نَاخِرِيَّةِ. أَيُّ كِتَابِيَّةِ كِتَابِيَّةِ نَاخِرِيَّةِ أَوْ أَيُّ كِتَابِيَّةِ كِتَابِيَّةِ نَاخِرِيَّةِ.

1. أَيُّ كِتَابِيَّةِ دَاخِلِيَّةِ أَوْ أَيُّ كِتَابِيَّةِ نَاخِرِيَّةِ

حَرَفِيَّةُ			
كَيْ	تَكْمُلُ بِي. أَيُّ كِتَابِيَّةِ	بِي. أَيُّ كِتَابِيَّةِ	تَكْمُلُ بِي. أَيُّ كِتَابِيَّةِ كِتَابِيَّةِ كِتَابِيَّةِ
			كِتَابِيَّةِ كِتَابِيَّةِ
			كِتَابِيَّةِ كِتَابِيَّةِ
			كِتَابِيَّةِ كِتَابِيَّةِ
			كِتَابِيَّةِ كِتَابِيَّةِ
			كِتَابِيَّةِ كِتَابِيَّةِ
		حَرَفِيَّةُ	
صَفَاةُ كِتَابِيَّةِ			
كَيْ	تَكْمُلُ بِي. أَيُّ كِتَابِيَّةِ	بِي. أَيُّ كِتَابِيَّةِ	تَكْمُلُ بِي. أَيُّ كِتَابِيَّةِ كِتَابِيَّةِ كِتَابِيَّةِ
			كِتَابِيَّةِ كِتَابِيَّةِ
			كِتَابِيَّةِ كِتَابِيَّةِ
			كِتَابِيَّةِ كِتَابِيَّةِ
			كِتَابِيَّةِ كِتَابِيَّةِ
			كِتَابِيَّةِ كِتَابِيَّةِ
		حَرَفِيَّةُ	

2. أَيُّ كِتَابِيَّةِ دَاخِلِيَّةِ أَوْ أَيُّ كِتَابِيَّةِ نَاخِرِيَّةِ (حَرَفِيَّةُ كِتَابِيَّةِ كِتَابِيَّةِ) كِتَابِيَّةِ كِتَابِيَّةِ كِتَابِيَّةِ

حَرَفِيَّةُ			
كَيْ	تَكْمُلُ بِي. أَيُّ كِتَابِيَّةِ	بِي. أَيُّ كِتَابِيَّةِ	تَكْمُلُ بِي. أَيُّ كِتَابِيَّةِ كِتَابِيَّةِ كِتَابِيَّةِ
			كِتَابِيَّةِ كِتَابِيَّةِ
			كِتَابِيَّةِ كِتَابِيَّةِ
			كِتَابِيَّةِ كِتَابِيَّةِ
		حَرَفِيَّةُ	

መግቢያ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን መረጃዎች ይሙሉ፤ ለማሳደግ ለማድረግ ለማሳደግ

የሙከራው ዝርዝር			
የሙከራው ስም	የሙከራው ቁጥር	የሙከራው ተግባር	የሙከራው ዓይነት
			የሙከራው ስም
			የሙከራው ቁጥር
			የሙከራው ተግባር
			የሙከራው ዓይነት
			ጠቅላላ

3. ለሙከራው ስም ለማሳደግ ለማሳደግ ለማሳደግ (የሙከራው ስም)

የሙከራው ስም	የሙከራው ቁጥር	የሙከራው ተግባር	የሙከራው ዓይነት
			የሙከራው ስም (የሙከራው ስም)
			የሙከራው ቁጥር
			የሙከራው ተግባር (የሙከራው ተግባር)
			የሙከራው ዓይነት
			የሙከራው ስም (የሙከራው ስም)
			የሙከራው ቁጥር
			የሙከራው ተግባር (የሙከራው ተግባር)
			የሙከራው ዓይነት
			የሙከራው ስም (የሙከራው ስም)
			የሙከራው ቁጥር
			የሙከራው ተግባር (የሙከራው ተግባር)
			የሙከራው ዓይነት
			ጠቅላላ

ماددات دښودلو لاسوال، سترسول، سولې په توگه د ترموژمي، اوسونو

4. اوس د لاسوالو د لاسوالو لاسوالو لاسوالو لاسوالو (توکل تر لاسوالو)

اسوال	په لاسوالو	په لاسوالو	اسوال	اسوال
			د لاسوالو لاسوال	01
			د لاسوالو لاسوال	02
			لاسوالو لاسوالو	03
			لاسوالو لاسوالو (لاسوالو)	04
			لاسوالو لاسوالو	05
			لاسوالو لاسوالو	06
			لاسوالو لاسوالو لاسوالو (لاسوالو)	07
			لاسوالو لاسوالو لاسوالو (لاسوالو)	08
			لاسوالو لاسوالو لاسوالو (لاسوالو)	09
			لاسوالو لاسوالو لاسوالو (لاسوالو)	10
			لاسوالو لاسوالو (لاسوالو)	11
			لاسوالو لاسوالو لاسوالو (لاسوالو)	12
			لاسوالو لاسوالو لاسوالو لاسوالو (لاسوالو)	13
			لاسوالو لاسوالو لاسوالو (لاسوالو)	14
			لاسوالو لاسوالو لاسوالو (لاسوالو)	15
			لاسوالو لاسوالو لاسوالو (لاسوالو)	16
			لاسوالو لاسوالو لاسوالو	17
			لاسوالو لاسوالو لاسوالو	18
			لاسوالو لاسوالو لاسوالو لاسوالو	19
			لاسوالو لاسوالو لاسوالو	20
			لاسوالو لاسوالو لاسوالو لاسوالو (لاسوالو)	21
			لاسوالو لاسوالو لاسوالو لاسوالو (لاسوالو)	22
			لاسوالو لاسوالو لاسوالو لاسوالو (لاسوالو)	23
			لاسوالو لاسوالو لاسوالو (لاسوالو)	24
			لاسوالو لاسوالو لاسوالو (لاسوالو)	25
			لاسوالو لاسوالو لاسوالو لاسوالو (لاسوالو)	26
			لاسوالو لاسوالو لاسوالو (لاسوالو)	27

سورتي ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵

سورتي	آيتون	آيتون	آيتون	آيتون
28				سورتي ۲۸ (۱۰ آيتون)
29				سورتي ۲۹ (۱۰ آيتون)
30				سورتي ۳۰ (۱۰ آيتون)
31				سورتي ۳۱ (۱۰ آيتون)
32				سورتي ۳۲ (۱۰ آيتون)
33				سورتي ۳۳ (۱۰ آيتون)
34				سورتي ۳۴ (۱۰ آيتون)
35				سورتي ۳۵ (۱۰ آيتون)
36				سورتي ۳۶ (۱۰ آيتون)
37				سورتي ۳۷ (۱۰ آيتون)
38				سورتي ۳۸ (۱۰ آيتون)
39				سورتي ۳۹ (۱۰ آيتون)
40				سورتي ۴۰ (۱۰ آيتون)
41				سورتي ۴۱ (۱۰ آيتون)
42				سورتي ۴۲ (۱۰ آيتون)
43				سورتي ۴۳ (۱۰ آيتون)
44				سورتي ۴۴ (۱۰ آيتون)
45				سورتي ۴۵ (۱۰ آيتون)
46				سورتي ۴۶ (۱۰ آيتون)
47				سورتي ۴۷ (۱۰ آيتون)
48				سورتي ۴۸ (۱۰ آيتون)
49				سورتي ۴۹ (۱۰ آيتون)
50				سورتي ۵۰ (۱۰ آيتون)
51				سورتي ۵۱ (۱۰ آيتون)
52				سورتي ۵۲ (۱۰ آيتون)
53				سورتي ۵۳ (۱۰ آيتون)
54				سورتي ۵۴ (۱۰ آيتون)
55				سورتي ۵۵ (۱۰ آيتون)

سَوَدِيَّة دَرَجَاتِ مَدْرَسَاتِ مَدِينَةِ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ، مَدِينَةِ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ، مَدِينَةِ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ، مَدِينَةِ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ

مَدِينَةُ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ	مَدِينَةُ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ	مَدِينَةُ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ	مَدِينَةُ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ	مَدِينَةُ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ
				56
				57
				58
				59
				60
				61
				62
				63
				64
				65
				66
				67
				68
				69
				70
				71
				72
				73
				74
				75
				76
				77
				78
				79
				80
				81

مَدِينَةُ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ

مۆھلەتلىك ۋەزىپىلەر، مۇستەقىل، مۇددىتى چەكلىمىسىز، ئۆزۈم ئۆزۈم

5. ۋەزىپىسى ئۆزگىرىدىغان ۋەزىپىلەر ئۈچۈن (ۋەزىپىسى ئۆزگىرىدىغان)

مۇددەت	مۇددەت	مۇددەت	مۇددەت				مۇددەت	مۇددەت
			مۇددەت	مۇددەت	مۇددەت	مۇددەت		
			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	300 كۈن	مۇددەت
			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		01 كۈن	مۇددەت
						<input checked="" type="checkbox"/>	01 كۈن	مۇددەت
			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		100 كۈن	مۇددەت
			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		300 كۈن	مۇددەت
			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		100 كۈن	مۇددەت
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	05 كۈن	مۇددەت
مۇددەت								

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



مەھكىمە قارارىنىڭ نەتىجىسى
مەھكىمە قارارى

PR/T-05

مەھكىمە قارارىنىڭ نەتىجىسى ۋە ئىشلىتىش ۋە ھۆكۈم ۋە قارار ۋە تەكشۈرۈش ۋە تەكشۈرۈش ۋە تەكشۈرۈش ۋە تەكشۈرۈش

1. دەرس ئۆزۈش ۋە تەكشۈرۈش ۋە تەكشۈرۈش		
مەھكىمە قارارىنىڭ نەتىجىسى:	مەھكىمە قارارىنىڭ نەتىجىسى:	دەرس ئۆزۈش ۋە تەكشۈرۈش ۋە تەكشۈرۈش مەھكىمە قارارىنىڭ نەتىجىسى (مەھكىمە قارارىنىڭ نەتىجىسى) مەھكىمە قارارىنىڭ نەتىجىسى (مەھكىمە قارارىنىڭ نەتىجىسى)
مەھكىمە قارارىنىڭ نەتىجىسى:	مەھكىمە قارارىنىڭ نەتىجىسى:	دەرس ئۆزۈش ۋە تەكشۈرۈش ۋە تەكشۈرۈش
2. دەرس ئۆزۈش ۋە تەكشۈرۈش ۋە تەكشۈرۈش مەھكىمە قارارىنىڭ نەتىجىسى		
		دەرس ئۆزۈش ۋە تەكشۈرۈش ۋە تەكشۈرۈش مەھكىمە قارارىنىڭ نەتىجىسى
		دەرس ئۆزۈش ۋە تەكشۈرۈش ۋە تەكشۈرۈش مەھكىمە قارارىنىڭ نەتىجىسى
		دەرس ئۆزۈش ۋە تەكشۈرۈش ۋە تەكشۈرۈش مەھكىمە قارارىنىڭ نەتىجىسى
3. دەرس ئۆزۈش ۋە تەكشۈرۈش ۋە تەكشۈرۈش		
		دەرس ئۆزۈش ۋە تەكشۈرۈش ۋە تەكشۈرۈش
		دەرس ئۆزۈش ۋە تەكشۈرۈش ۋە تەكشۈرۈش (دەرس ئۆزۈش ۋە تەكشۈرۈش ۋە تەكشۈرۈش) مەھكىمە قارارىنىڭ نەتىجىسى، ۋە مەھكىمە قارارىنىڭ نەتىجىسى مەھكىمە قارارىنىڭ نەتىجىسى:



بىرلىك ۋە تەبىئىيەت ئىلمى ئىنستىتۇتى

بۇ، مۇھىم ۋە ئىككىنچى

مۆھرىم ۋە ئىككىنچى، مۆھرىم ۋە ئىككىنچى، مۆھرىم ۋە ئىككىنچى "بۇ قىسىم" ئىلمى
بۇ قىسىم - بۇ قىسىم ۋە ئىككىنچى

1. بۇ قىسىم ۋە ئىككىنچى، مۆھرىم ۋە ئىككىنچى، مۆھرىم ۋە ئىككىنچى

	مۆھرىم:	بۇ قىسىم ۋە ئىككىنچى، مۆھرىم ۋە ئىككىنچى، مۆھرىم ۋە ئىككىنچى (بۇ قىسىم ۋە ئىككىنچى، مۆھرىم ۋە ئىككىنچى، مۆھرىم ۋە ئىككىنچى)
	بۇ قىسىم ۋە ئىككىنچى:	بۇ قىسىم ۋە ئىككىنچى، مۆھرىم ۋە ئىككىنچى، مۆھرىم ۋە ئىككىنچى

2. بۇ قىسىم ۋە ئىككىنچى، مۆھرىم ۋە ئىككىنچى، مۆھرىم ۋە ئىككىنچى

		بۇ قىسىم ۋە ئىككىنچى، مۆھرىم ۋە ئىككىنچى، مۆھرىم ۋە ئىككىنچى
		بۇ قىسىم ۋە ئىككىنچى، مۆھرىم ۋە ئىككىنچى، مۆھرىم ۋە ئىككىنچى
		بۇ قىسىم ۋە ئىككىنچى، مۆھرىم ۋە ئىككىنچى، مۆھرىم ۋە ئىككىنچى
	بۇ قىسىم ۋە ئىككىنچى، مۆھرىم ۋە ئىككىنچى:	بۇ قىسىم ۋە ئىككىنچى، مۆھرىم ۋە ئىككىنچى، مۆھرىم ۋە ئىككىنچى

3. بۇ قىسىم ۋە ئىككىنچى، مۆھرىم ۋە ئىككىنچى، مۆھرىم ۋە ئىككىنچى

		بۇ قىسىم ۋە ئىككىنچى، مۆھرىم ۋە ئىككىنچى، مۆھرىم ۋە ئىككىنچى
	بۇ قىسىم ۋە ئىككىنچى، مۆھرىم ۋە ئىككىنچى:	بۇ قىسىم ۋە ئىككىنچى، مۆھرىم ۋە ئىككىنچى، مۆھرىم ۋە ئىككىنچى
		بۇ قىسىم ۋە ئىككىنچى، مۆھرىم ۋە ئىككىنچى، مۆھرىم ۋە ئىككىنچى

12. አገልግሎት ለማስገባት የሚያስፈልጉትን ጥያቄዎች ይዘት

- ሀ. የገጽ 39 ስርዓት ተከትሎ ለገጽ 39 የሚያስፈልጉትን ጥያቄዎች ይዘት ይሙሉ።
- ለ. የገጽ 39 ስርዓት ተከትሎ ለገጽ 39 የሚያስፈልጉትን ጥያቄዎች ይዘት ይሙሉ።
- ሐ. የገጽ 39 ስርዓት ተከትሎ ለገጽ 39 የሚያስፈልጉትን ጥያቄዎች ይዘት ይሙሉ።
- ተ. የገጽ 39 ስርዓት ተከትሎ ለገጽ 39 የሚያስፈልጉትን ጥያቄዎች ይዘት ይሙሉ።
- ሐ. የገጽ 39 ስርዓት ተከትሎ ለገጽ 39 የሚያስፈልጉትን ጥያቄዎች ይዘት ይሙሉ።
- ሀ. የገጽ 39 ስርዓት ተከትሎ ለገጽ 39 የሚያስፈልጉትን ጥያቄዎች ይዘት ይሙሉ።
- ለ. የገጽ 39 ስርዓት ተከትሎ ለገጽ 39 የሚያስፈልጉትን ጥያቄዎች ይዘት ይሙሉ።

13. ለገጽ 39 የተጻፈው ስርዓት መሠረታዊ የሥነ ምግባር ስርዓት ነው

- ሀ. የገጽ 39 ስርዓት ተከትሎ ለገጽ 39 የሚያስፈልጉትን ጥያቄዎች ይዘት ይሙሉ።
- ለ. የገጽ 39 ስርዓት ተከትሎ ለገጽ 39 የሚያስፈልጉትን ጥያቄዎች ይዘት ይሙሉ።
- ሐ. የገጽ 39 ስርዓት ተከትሎ ለገጽ 39 የሚያስፈልጉትን ጥያቄዎች ይዘት ይሙሉ።
- ተ. የገጽ 39 ስርዓት ተከትሎ ለገጽ 39 የሚያስፈልጉትን ጥያቄዎች ይዘት ይሙሉ።
- ሐ. የገጽ 39 ስርዓት ተከትሎ ለገጽ 39 የሚያስፈልጉትን ጥያቄዎች ይዘት ይሙሉ።
- ሀ. የገጽ 39 ስርዓት ተከትሎ ለገጽ 39 የሚያስፈልጉትን ጥያቄዎች ይዘት ይሙሉ።
- ለ. የገጽ 39 ስርዓት ተከትሎ ለገጽ 39 የሚያስፈልጉትን ጥያቄዎች ይዘት ይሙሉ።
- ሐ. የገጽ 39 ስርዓት ተከትሎ ለገጽ 39 የሚያስፈልጉትን ጥያቄዎች ይዘት ይሙሉ።

መግቢያ ለግብይት ስራዎች ማጠቃለያ

ግብይት ስራዎች ለማካተት የሚያስፈልጉትን ሰነዶች ለማሰባሰብ ይህንን ስራ ያሙኑ። ለግብይት ስራዎች ማጠቃለያ ይጠቀሙ።

ግብይት ስራዎች ለማካተት የሚያስፈልጉትን ሰነዶች ለማሰባሰብ ይህንን ስራ ያሙኑ። ለግብይት ስራዎች ማጠቃለያ ይጠቀሙ።

19. ግብይት ስራዎች ለማካተት የሚያስፈልጉትን ሰነዶች

ግብይት ስራዎች ለማካተት የሚያስፈልጉትን ሰነዶች ለማሰባሰብ ይህንን ስራ ያሙኑ። ለግብይት ስራዎች ማጠቃለያ ይጠቀሙ።



20. ግብይት ስራዎች

ግብይት ስራዎች ለማካተት የሚያስፈልጉትን ሰነዶች ለማሰባሰብ ይህንን ስራ ያሙኑ። ለግብይት ስራዎች ማጠቃለያ ይጠቀሙ።

ግብይት ስራዎች ለማካተት የሚያስፈልጉትን ሰነዶች ለማሰባሰብ ይህንን ስራ ያሙኑ። ለግብይት ስራዎች ማጠቃለያ ይጠቀሙ።

ግብይት ስራዎች ለማካተት የሚያስፈልጉትን ሰነዶች ለማሰባሰብ ይህንን ስራ ያሙኑ። ለግብይት ስራዎች ማጠቃለያ ይጠቀሙ።

ግብይት ስራዎች ለማካተት የሚያስፈልጉትን ሰነዶች ለማሰባሰብ ይህንን ስራ ያሙኑ። ለግብይት ስራዎች ማጠቃለያ ይጠቀሙ።

ግብይት ስራዎች ለማካተት የሚያስፈልጉትን ሰነዶች ለማሰባሰብ ይህንን ስራ ያሙኑ። ለግብይት ስራዎች ማጠቃለያ ይጠቀሙ።

הוצאת דיבה מרשימת המגור, המרשימה, הוצאת דיבה מרשימת המגור

ג. נדרש לקבוע ולפרש את המפרש בהתאמה לרשימת המגור המוגשת ובהתאמה לתקנות המגור המוגשות.

ד. המפרש יהיה נדרש לקבוע ולפרש את המפרש בהתאמה לרשימת המגור המוגשת ובהתאמה לתקנות המגור המוגשות.

ה. נדרש לקבוע ולפרש את המפרש בהתאמה לרשימת המגור המוגשת ובהתאמה לתקנות המגור המוגשות.

ו. נדרש לקבוע ולפרש את המפרש בהתאמה לרשימת המגור המוגשת ובהתאמה לתקנות המגור המוגשות.

21. איך מתבטא המפרש?

א. המפרש יהיה נדרש לקבוע ולפרש את המפרש בהתאמה לרשימת המגור המוגשת ובהתאמה לתקנות המגור המוגשות.

ב. המפרש יהיה נדרש לקבוע ולפרש את המפרש בהתאמה לרשימת המגור המוגשת ובהתאמה לתקנות המגור המוגשות.

22. המפרש יהיה נדרש לקבוע ולפרש את המפרש

א. המפרש יהיה נדרש לקבוע ולפרש את המפרש בהתאמה לרשימת המגור המוגשת ובהתאמה לתקנות המגור המוגשות.

ב. המפרש יהיה נדרש לקבוע ולפרש את המפרש בהתאמה לרשימת המגור המוגשת ובהתאמה לתקנות המגור המוגשות.



23. איך מתבטא המפרש

א. המפרש יהיה נדרש לקבוע ולפרש את המפרש בהתאמה לרשימת המגור המוגשת ובהתאמה לתקנות המגור המוגשות.

ב. המפרש יהיה נדרש לקבוע ולפרש את המפרש בהתאמה לרשימת המגור המוגשת ובהתאמה לתקנות המגור המוגשות.

24. ئۇچۇر تەخنىكا ئىشلىرىنى تەرجىمە قىلىشقا قاتتىق كىرىشىش

1. ئۇچۇر تەخنىكا ئىشلىرىنى تەرجىمە قىلىشقا قاتتىق كىرىشىش (م) تەرىپى (م) تەرىپى 6 نۆمۇر كۆرسىتىدۇ. ئۇچۇر تەخنىكا ئىشلىرىنى تەرجىمە قىلىشقا قاتتىق كىرىشىش 30% (م) تەرىپى (م) تەرىپى ئۇچۇر تەخنىكا ئىشلىرىنى تەرجىمە قىلىشقا قاتتىق كىرىشىش.

2. ئۇچۇر تەخنىكا ئىشلىرىنى تەرجىمە قىلىشقا قاتتىق كىرىشىش (م) تەرىپى (م) تەرىپى 2 نۆمۇر كۆرسىتىدۇ. ئۇچۇر تەخنىكا ئىشلىرىنى تەرجىمە قىلىشقا قاتتىق كىرىشىش 30% (م) تەرىپى (م) تەرىپى ئۇچۇر تەخنىكا ئىشلىرىنى تەرجىمە قىلىشقا قاتتىق كىرىشىش.

25. ئۇچۇر تەخنىكا ئىشلىرىنى تەرجىمە قىلىشقا قاتتىق كىرىشىش

ئۇچۇر تەخنىكا ئىشلىرىنى تەرجىمە قىلىشقا قاتتىق كىرىشىش (م) تەرىپى (م) تەرىپى ئۇچۇر تەخنىكا ئىشلىرىنى تەرجىمە قىلىشقا قاتتىق كىرىشىش.

26. ئۇچۇر تەخنىكا ئىشلىرىنى تەرجىمە قىلىشقا قاتتىق كىرىشىش

1. ئۇچۇر تەخنىكا ئىشلىرىنى تەرجىمە قىلىشقا قاتتىق كىرىشىش (م) تەرىپى (م) تەرىپى ئۇچۇر تەخنىكا ئىشلىرىنى تەرجىمە قىلىشقا قاتتىق كىرىشىش.

27. ئۇچۇر تەخنىكا ئىشلىرىنى تەرجىمە قىلىشقا قاتتىق كىرىشىش

1. ئۇچۇر تەخنىكا ئىشلىرىنى تەرجىمە قىلىشقا قاتتىق كىرىشىش (م) تەرىپى (م) تەرىپى ئۇچۇر تەخنىكا ئىشلىرىنى تەرجىمە قىلىشقا قاتتىق كىرىشىش.

2. ئۇچۇر تەخنىكا ئىشلىرىنى تەرجىمە قىلىشقا قاتتىق كىرىشىش (م) تەرىپى (م) تەرىپى ئۇچۇر تەخنىكا ئىشلىرىنى تەرجىمە قىلىشقا قاتتىق كىرىشىش.

مۆھرىم ۋە ۋەزىپىسى، مۇستەھسىب، مۇھىتى ۋە قىممىتى، ئىشلىتىش ۋە تەكشۈرۈش

			ۋەزىپىسى ۋە ئىسمى
			مۇھىتى ۋە قىممىتى
			مۇستەھسىب ۋە ئىسمى
			مۇھىتى ۋە قىممىتى
0.00	جەمئىي		

كىم	مۇھىتى ۋە قىممىتى ئىشلىتىش	مۇھىتى ۋە قىممىتى مۇستەھسىب	مۇھىتى ۋە قىممىتى مۇھىتى
مۇھىتى ۋە قىممىتى			
			ۋەزىپىسى ۋە ئىسمى
			ۋەزىپىسى ۋە ئىسمى
			مۇھىتى ۋە قىممىتى
			مۇھىتى ۋە قىممىتى
0.00	جەمئىي		

2. مۇھىتى ۋە قىممىتى ۋەزىپىسى ۋە ئىسمى (مۇھىتى ۋە قىممىتى) مۇھىتى ۋە قىممىتى ۋەزىپىسى:

كىم	مۇھىتى ۋە قىممىتى ئىشلىتىش	مۇھىتى ۋە قىممىتى مۇستەھسىب	مۇھىتى ۋە قىممىتى مۇھىتى
مۇھىتى ۋە قىممىتى			
			ۋەزىپىسى ۋە ئىسمى
			ۋەزىپىسى ۋە ئىسمى
			مۇھىتى ۋە قىممىتى
0.00	جەمئىي		
مۇھىتى ۋە قىممىتى			
			ۋەزىپىسى ۋە ئىسمى

سَوَدِيَّة دَارُ اَلْحَدِيَّةِ اَلْمَدْرَسَةِ، مَدِينَةُ اَلْمَدِينَةِ اَلْمَكِّيَّةِ، اَلْمَمْلَكَةِ اَلْعَرَبِيَّةِ اَلسُّوْدِيَّةِ

		مجموع الواردات
		مجموع
0.00	ج ٢٠٢	

3. اَلْمَبْرُورُ اَلْمُدْرَسَةُ اَلْمَدِينَةُ اَلْمَكِّيَّةُ، اَلْمَمْلَكَةُ اَلْعَرَبِيَّةُ اَلسُّوْدِيَّةُ، اَلْمَدِينَةُ اَلْمَكِّيَّةُ، اَلْمَمْلَكَةُ اَلْعَرَبِيَّةُ اَلسُّوْدِيَّةُ:

مجموع (ب.ر.س.ج. هـ.ر)	ب.ر.س.ج. هـ.ر	مجموع (ب.ر.س.ج. هـ.ر)	مجموع
			اَلْمَدِينَةُ اَلْمَكِّيَّةُ اَلْمَدِينَةُ اَلْمَكِّيَّةُ اَلْمَدِينَةُ اَلْمَكِّيَّةُ
			اَلْمَدِينَةُ اَلْمَكِّيَّةُ اَلْمَدِينَةُ اَلْمَكِّيَّةُ
			اَلْمَدِينَةُ اَلْمَكِّيَّةُ اَلْمَدِينَةُ اَلْمَكِّيَّةُ
			اَلْمَدِينَةُ اَلْمَكِّيَّةُ اَلْمَدِينَةُ اَلْمَكِّيَّةُ
			اَلْمَدِينَةُ اَلْمَكِّيَّةُ اَلْمَدِينَةُ اَلْمَكِّيَّةُ
			اَلْمَدِينَةُ اَلْمَكِّيَّةُ اَلْمَدِينَةُ اَلْمَكِّيَّةُ
			اَلْمَدِينَةُ اَلْمَكِّيَّةُ اَلْمَدِينَةُ اَلْمَكِّيَّةُ
			اَلْمَدِينَةُ اَلْمَكِّيَّةُ اَلْمَدِينَةُ اَلْمَكِّيَّةُ
0.00			ج ٢٠٢

مجموع: مجموع اَلْمَدِينَةُ اَلْمَكِّيَّةُ اَلْمَدِينَةُ اَلْمَكِّيَّةُ اَلْمَدِينَةُ اَلْمَكِّيَّةُ اَلْمَدِينَةُ اَلْمَكِّيَّةُ

4. اَلْمَبْرُورُ اَلْمُدْرَسَةُ اَلْمَدِينَةُ اَلْمَكِّيَّةُ، اَلْمَمْلَكَةُ اَلْعَرَبِيَّةُ اَلسُّوْدِيَّةُ، اَلْمَدِينَةُ اَلْمَكِّيَّةُ، اَلْمَمْلَكَةُ اَلْعَرَبِيَّةُ اَلسُّوْدِيَّةُ:

مجموع	ب.ر.س.ج. هـ.ر	مجموع	مجموع	اَلْمَدِينَةُ اَلْمَكِّيَّةُ
ب.ر.س.ج. هـ.ر	ب.ر.س.ج. هـ.ر	ب.ر.س.ج. هـ.ر		01 اَلْمَدِينَةُ اَلْمَكِّيَّةُ
اَلْمَدِينَةُ اَلْمَكِّيَّةُ				02 اَلْمَدِينَةُ اَلْمَكِّيَّةُ
				03 اَلْمَدِينَةُ اَلْمَكِّيَّةُ
				04 اَلْمَدِينَةُ اَلْمَكِّيَّةُ (اَلْمَدِينَةُ اَلْمَكِّيَّةُ)
				05 اَلْمَدِينَةُ اَلْمَكِّيَّةُ

سۆزۈكلەر دېگەندە ئىشلىتىش، سۆزنىڭ مەنىسىنى، سۆزنىڭ چىقىرىۋاتقان ھەرىكىتى، ئاۋازلىرىنى

نومۇر	ئىنگلىزچە	ئۇيغۇرچە	ئىنگلىزچە	ئۇيغۇرچە	ئىنگلىزچە	ئۇيغۇرچە
06				سۆز	سۆز	سۆز
07				ئىشلىتىش	ئىشلىتىش	ئىشلىتىش
08				مەنىسى	مەنىسى	مەنىسى
09				چىقىرىۋاتقان ھەرىكىتى	چىقىرىۋاتقان ھەرىكىتى	چىقىرىۋاتقان ھەرىكىتى
10				ئاۋازلىرىنى	ئاۋازلىرىنى	ئاۋازلىرىنى
11				ئىشلىتىش	ئىشلىتىش	ئىشلىتىش
12				مەنىسى	مەنىسى	مەنىسى
13				چىقىرىۋاتقان ھەرىكىتى	چىقىرىۋاتقان ھەرىكىتى	چىقىرىۋاتقان ھەرىكىتى
14				ئاۋازلىرىنى	ئاۋازلىرىنى	ئاۋازلىرىنى
15				ئىشلىتىش	ئىشلىتىش	ئىشلىتىش
16				مەنىسى	مەنىسى	مەنىسى
17				چىقىرىۋاتقان ھەرىكىتى	چىقىرىۋاتقان ھەرىكىتى	چىقىرىۋاتقان ھەرىكىتى
18				ئاۋازلىرىنى	ئاۋازلىرىنى	ئاۋازلىرىنى
19				ئىشلىتىش	ئىشلىتىش	ئىشلىتىش
20				مەنىسى	مەنىسى	مەنىسى
21				چىقىرىۋاتقان ھەرىكىتى	چىقىرىۋاتقان ھەرىكىتى	چىقىرىۋاتقان ھەرىكىتى
22				ئاۋازلىرىنى	ئاۋازلىرىنى	ئاۋازلىرىنى
23				ئىشلىتىش	ئىشلىتىش	ئىشلىتىش
24				مەنىسى	مەنىسى	مەنىسى

سۆزگۈچى دەۋرىدىكى ئىنقىلابىي، سۆزگۈچى دەۋرىدىكى ئىنقىلابىي، ئىنقىلابىي دەۋرىدىكى ئىنقىلابىي

سۆزگۈچى	سۆزگۈچى	سۆزگۈچى	سۆزگۈچى	سۆزگۈچى
			سۆزگۈچى	25
			سۆزگۈچى	26
			سۆزگۈچى	27
			سۆزگۈچى	28
			سۆزگۈچى	29
			سۆزگۈچى	30
			سۆزگۈچى	31
			سۆزگۈچى	32
			سۆزگۈچى	33
			سۆزگۈچى	34
			سۆزگۈچى	35
			سۆزگۈچى	36
			سۆزگۈچى	37
			سۆزگۈچى	38
			سۆزگۈچى	39
			سۆزگۈچى	40
			سۆزگۈچى	41
			سۆزگۈچى	42
			سۆزگۈچى	43

سۆزگۈچ	سۆزگۈچ	سۆزگۈچ	سۆزگۈچ	سۆزگۈچ
			سۆزگۈچ	44
			سۆزگۈچ	45
			سۆزگۈچ	46
			سۆزگۈچ	47
			سۆزگۈچ	48
			سۆزگۈچ	49
			سۆزگۈچ	50
			سۆزگۈچ	51
			سۆزگۈچ	52
			سۆزگۈچ	53
			سۆزگۈچ	54
			سۆزگۈچ	55
			سۆزگۈچ	56
			سۆزگۈچ	57
			سۆزگۈچ	58
			سۆزگۈچ	59
			سۆزگۈچ	60
			سۆزگۈچ	61
			سۆزگۈچ	62

مۆھرىملىك، مۇھىملىق، مۇھىملىق، مۇھىملىق، مۇھىملىق، مۇھىملىق، مۇھىملىق، مۇھىملىق، مۇھىملىق، مۇھىملىق

مۆھرىملىك	مۇھىملىق	مۇھىملىق	مۇھىملىق	مۇھىملىق
				63
				64
				65
				66
				67
				68
				69
				70
				71
				72
				73
				74
				75
				76
				77
				78
				79
				80
				81

سۆزۈنۈڭ ۋە ۋەزىۋىڭنى ئىپادىلەش، سۆزۈڭنى چىقىرىۋېتىش، ئارىسىنى سۆزۈش

01	سۆز، ئايى	01 تىرى	سۆز، ئايى	01 تىرى	سۆز، ئايى	ئايى
----	-----------	---------	-----------	---------	-----------	------

2.2. قوشۇمچە ئىشەنچلىك ھەمكارلىق ھەمكارلىق ھەمكارلىق ھەمكارلىق ھەمكارلىق ھەمكارلىق ھەمكارلىق

ھەمكارلىق						
ئايى	ئايى	ئايى	ئايى	ئايى	ئايى	ئايى
ئايى	ئايى	ئايى	ئايى	ئايى	ئايى	ئايى
ئايى، ئايى، ئايى						
ئايى						
ئايى	ئايى	ئايى	ئايى	ئايى	ئايى	ئايى
ئايى						
ئايى						
ئايى	ئايى	ئايى	ئايى	ئايى	ئايى	ئايى
ئايى، ئايى، ئايى						
2. قوشۇمچە ئىشەنچلىك ھەمكارلىق ھەمكارلىق ھەمكارلىق ھەمكارلىق ھەمكارلىق ھەمكارلىق ھەمكارلىق						
ئايى						

سۆز، ھەمكارلىق

ھەمكارلىق						
ئايى	ئايى	ئايى	ئايى	ئايى	ئايى	ئايى
ئايى	ئايى	ئايى	ئايى	ئايى	ئايى	ئايى

የግብይት ድርጅቶች ግብዓት ለማረጋገጥ የሚያስፈልጉት መረጃ

<ul style="list-style-type: none"> • አገልግሎት / አገልግሎት (የአገልግሎት) • አገልግሎት ዓይነት • ይህም 	<ul style="list-style-type: none"> • ገንዘብ • ሰነድ, ሰነድ • የገንዘብ ደብዳቤ (3 የገንዘብ) • አገልግሎት, የገንዘብ • ስምድ ሰነድ ለገንዘብ • የገንዘብ ሰነድ • የገንዘብ ሰነድ • የገንዘብ ሰነድ • የገንዘብ ሰነድ • የገንዘብ ሰነድ • የገንዘብ ሰነድ • የገንዘብ ሰነድ
<p>2.5.6 ግብይት (የገንዘብ ደብዳቤ ደብዳቤ) የገንዘብ መረጃ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 የገንዘብ ሰነድ • 3 የገንዘብ ሰነድ • ሰነድ, ሰነድ, ሰነድ • የገንዘብ ሰነድ • የገንዘብ ሰነድ • የገንዘብ ሰነድ • የገንዘብ ሰነድ • የገንዘብ ሰነድ • የገንዘብ ሰነድ • የገንዘብ ሰነድ • የገንዘብ ሰነድ 	<p>2.5.5 የገንዘብ ደብዳቤ ለማረጋገጥ</p> <ul style="list-style-type: none"> • የገንዘብ ሰነድ • ሰነድ, ሰነድ • የገንዘብ ደብዳቤ (3 የገንዘብ) • ሰነድ (2 የገንዘብ) • ሰነድ, ሰነድ, ሰነድ • የገንዘብ ሰነድ • የገንዘብ ሰነድ • የገንዘብ ሰነድ • የገንዘብ ሰነድ • የገንዘብ ሰነድ • የገንዘብ ሰነድ • የገንዘብ ሰነድ • የገንዘብ ሰነድ • የገንዘብ ሰነድ
<p>2.5.7 ግብይት (የገንዘብ ደብዳቤ ደብዳቤ) የገንዘብ መረጃ</p> <ul style="list-style-type: none"> • የገንዘብ ሰነድ • የገንዘብ ሰነድ • ሰነድ, ሰነድ, ሰነድ • የገንዘብ ሰነድ • የገንዘብ ሰነድ (2 የገንዘብ) • የገንዘብ ሰነድ • የገንዘብ ሰነድ • የገንዘብ ሰነድ 	<p>2.5.8 የገንዘብ ደብዳቤ ለማረጋገጥ የሚያስፈልጉት መረጃ</p> <ul style="list-style-type: none"> • የገንዘብ ሰነድ • የገንዘብ ሰነድ • የገንዘብ ሰነድ • የገንዘብ ሰነድ • የገንዘብ ሰነድ (ለገንዘብ ደብዳቤ)

2.5.9 የገንዘብ ደብዳቤ ለማረጋገጥ የሚያስፈልጉት መረጃ


የገንዘብ ደብዳቤ					የገንዘብ ደብዳቤ	የገንዘብ ደብዳቤ
የገንዘብ ደብዳቤ	የገንዘብ ደብዳቤ	የገንዘብ ደብዳቤ	የገንዘብ ደብዳቤ	የገንዘብ ደብዳቤ		
x	✓	x	x	✓	300 ሲ.ገ.ገ.ገ.	የገንዘብ ደብዳቤ
x	✓	x	✓	x	01 የገንዘብ	የገንዘብ ደብዳቤ
x	x	x	✓	✓	01 የገንዘብ	የገንዘብ ደብዳቤ / የገንዘብ
x	✓	x	✓	x	100 የገንዘብ	የገንዘብ ደብዳቤ

سَوَدِيَّ دَرَجَتِي نَايَتَرِي، سَوَدِيَّ سَوَدِيَّ، سَوَدِيَّ جَوَدِيَّ، نَايَتَرِي

×	✓	×	✓	×	300 نَايَتَرِي	سَوَدِيَّ
×	✓	×	✓	×	100 نَايَتَرِي	نَايَتَرِي جَوَدِيَّ
×	✓	✓	×	✓	05 نَايَتَرِي	نَايَتَرِي سَوَدِيَّ

3.2 سۆزگۈچ ئۆلچەمى

- سۆزگۈچ ئۆلچەمى، سۆزگۈچ ئۆلچەمى، سۆزگۈچ ئۆلچەمى، سۆزگۈچ ئۆلچەمى، سۆزگۈچ ئۆلچەمى.



بۆلۈم 4

بۇ بۆلۈم ئۈچۈن ئۆزۈڭىزنىڭ قىزىقۇچانلىقىڭىزنىڭ

(15 نۆمۈر بۆلۈمگە (-) ئايرىڭىز)

سۆزۈڭىز / سۆزۈڭىز		1
سۆزۈڭىز 1		1.1
سۆزۈڭىزنىڭ سۆزۈڭىز	سۆزۈڭىزنىڭ سۆزۈڭىز	
سۆزۈڭىز / سۆزۈڭىزنىڭ سۆزۈڭىز	سۆزۈڭىز / سۆزۈڭىزنىڭ سۆزۈڭىز	
سۆزۈڭىز 2		1.2
سۆزۈڭىزنىڭ سۆزۈڭىز	سۆزۈڭىزنىڭ سۆزۈڭىز	
سۆزۈڭىز / سۆزۈڭىزنىڭ سۆزۈڭىز	سۆزۈڭىز / سۆزۈڭىزنىڭ سۆزۈڭىز	
سۆزۈڭىز 2		2
سۆزۈڭىز 1		2.1
سۆزۈڭىزنىڭ سۆزۈڭىز	سۆزۈڭىزنىڭ سۆزۈڭىز	
سۆزۈڭىز / سۆزۈڭىزنىڭ سۆزۈڭىز	سۆزۈڭىز / سۆزۈڭىزنىڭ سۆزۈڭىز	
سۆزۈڭىز 2		2.2
سۆزۈڭىزنىڭ سۆزۈڭىز	سۆزۈڭىزنىڭ سۆزۈڭىز	
سۆزۈڭىز / سۆزۈڭىزنىڭ سۆزۈڭىز	سۆزۈڭىز / سۆزۈڭىزنىڭ سۆزۈڭىز	
سۆزۈڭىز 3		3
سۆزۈڭىزنىڭ سۆزۈڭىز	سۆزۈڭىزنىڭ سۆزۈڭىز	
سۆزۈڭىز / سۆزۈڭىزنىڭ سۆزۈڭىز	سۆزۈڭىز / سۆزۈڭىزنىڭ سۆزۈڭىز	

بۆلۈم 5

ئىشلىتىش ۋە ھۆججەت ئىشلىتىش

(34 نۆمۈر ۋە ۋە ۋە ۋە ۋە)

ئىشلىتىش ۋە ھۆججەت ئىشلىتىش (بۆلۈم ۋە ۋە ۋە)		1
سۆز	سۆز	1.1
سۆز ۋە ھۆججەت ئىشلىتىش	سۆز ۋە ھۆججەت ئىشلىتىش	1.2
سۆز	سۆز	1.3
سۆز ۋە ھۆججەت ئىشلىتىش	سۆز ۋە ھۆججەت ئىشلىتىش	1.4
سۆز ۋە ھۆججەت ئىشلىتىش	سۆز ۋە ھۆججەت ئىشلىتىش	1.5
سۆز ۋە ھۆججەت ئىشلىتىش	سۆز ۋە ھۆججەت ئىشلىتىش	1.6
سۆز ۋە ھۆججەت ئىشلىتىش	سۆز ۋە ھۆججەت ئىشلىتىش	1.7
سۆز ۋە ھۆججەت ئىشلىتىش	سۆز ۋە ھۆججەت ئىشلىتىش	1.8

6 වන කොටස

අධිකාරීන්ගේ සේවාවන් සඳහා වන ප්‍රවේශන ක්‍රියා

(34 වන කොටස)

1 වන කොටස: ප්‍රවේශන ක්‍රියා සඳහා වන ප්‍රවේශන ක්‍රියා (විකුණු කිරීමේ ක්‍රියා)		1
සේවා	සේවා	1.1
සේවාව	සේවාව	1.2
දැනුම් සහ සේවාවන් සඳහා වන ප්‍රවේශන ක්‍රියා	දැනුම් සහ සේවාවන් සඳහා වන ප්‍රවේශන ක්‍රියා	1.3
ප්‍රවේශන ක්‍රියා සඳහා වන ප්‍රවේශන ක්‍රියා	ප්‍රවේශන ක්‍රියා සඳහා වන ප්‍රවේශන ක්‍රියා	1.4
සේවාවන් සඳහා වන ප්‍රවේශන ක්‍රියා	සේවාවන් සඳහා වන ප්‍රවේශන ක්‍රියා	1.5
ප්‍රවේශන ක්‍රියා සඳහා වන ප්‍රවේශන ක්‍රියා	ප්‍රවේශන ක්‍රියා සඳහා වන ප්‍රවේශන ක්‍රියා	1.6
@police.gov.mv	ප්‍රවේශන ක්‍රියා සඳහා වන ප්‍රවේශන ක්‍රියා	1.7
2 වන කොටස: ප්‍රවේශන ක්‍රියා සඳහා වන ප්‍රවේශන ක්‍රියා (විකුණු කිරීමේ ක්‍රියා)		2
ප්‍රවේශන ක්‍රියා සඳහා වන ප්‍රවේශන ක්‍රියා	ප්‍රවේශන ක්‍රියා සඳහා වන ප්‍රවේශන ක්‍රියා	2.1
සේවාව	සේවාව	2.2
ප්‍රවේශන ක්‍රියා සඳහා වන ප්‍රවේශන ක්‍රියා	ප්‍රවේශන ක්‍රියා සඳහා වන ප්‍රවේශන ක්‍රියා	2.3
ප්‍රවේශන ක්‍රියා සඳහා වන ප්‍රවේශන ක්‍රියා	ප්‍රවේශන ක්‍රියා සඳහා වන ප්‍රවේශන ක්‍රියා	2.4
3322112, 9790052	ප්‍රවේශන ක්‍රියා සඳහා වන ප්‍රවේශන ක්‍රියා	2.5
ප්‍රවේශන ක්‍රියා සඳහා වන ප්‍රවේශන ක්‍රියා	ප්‍රවේශන ක්‍රියා සඳහා වන ප්‍රවේශන ක්‍රියා	2.6
@police.gov.mv procurement@police.gov.mv	ප්‍රවේශන ක්‍රියා සඳහා වන ප්‍රවේශන ක්‍රියා	2.7


1 بىر قۇرۇق 7

ئىككىمىز بىر قۇرۇق، ئۇ دېڭىزنىڭ ئىسمى، ئۇزۇن سۆزۈڭىزنىڭ

(12) سۆزۈڭىزنىڭ ئىسمى (ئۇزۇن سۆزۈڭىز)

1- ئىككىمىز بىر قۇرۇق

2- ئۇ دېڭىزنىڭ ئىسمى، ئۇزۇن سۆزۈڭىزنىڭ



سۆزۈڭنىڭ دۈرۈڭىنى ئىشەنمە، سۆزۈڭنىڭ سۆيۈڭنىڭ، سۆزۈڭنىڭ قىزىقىڭنىڭ، ئارزۇڭنىڭ

ئىشەنمە، دۈرۈڭىنىڭ سۆزۈڭنىڭ سۆيۈڭنىڭ

سۆزۈڭنىڭ دۈرۈڭىنىڭ سۆيۈڭنىڭ

مەھسۇلات ۋە خىزمەت نىسبەتلىرى، مەھسۇلات ۋە خىزمەت باھاسى، مەھسۇلات ۋە خىزمەت مىقدارى، مەھسۇلات ۋە خىزمەت تۈرى

2 خىزمەت 7

بۇ خىزمەت ۋە خىزمەت نىسبەتلىرىنىڭ مەھسۇلات ۋە خىزمەت باھاسى

(13-نومۇر كۆرسەتكۈچى (ر) ئارقىلىق)

2- نۆمۇر كۆرسەتكۈچى مەھسۇلات ۋە خىزمەت نىسبەتلىرى (بۇ مەھسۇلات ۋە خىزمەت)

مەھسۇلات ۋە خىزمەت نىسبەتلىرىنىڭ مەھسۇلات ۋە خىزمەت باھاسى - 2020										
02 خىزمەت					01 خىزمەت					
نومۇر	نومۇر	نومۇر	نومۇر	نومۇر	نومۇر	نومۇر	نومۇر	نومۇر	نومۇر	نومۇر
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

مەھسۇلات

مەھسۇلات ۋە خىزمەت نىسبەتلىرىنىڭ مەھسۇلات ۋە خىزمەت باھاسى	مەھسۇلات ۋە خىزمەت نىسبەتلىرىنىڭ مەھسۇلات ۋە خىزمەت باھاسى	مەھسۇلات ۋە خىزمەت نىسبەتلىرىنىڭ مەھسۇلات ۋە خىزمەت باھاسى	مەھسۇلات ۋە خىزمەت نىسبەتلىرىنىڭ مەھسۇلات ۋە خىزمەت باھاسى